

Amharic

ለስደተኞች እና ለጥገኝነት ጠያቂ
ህጻናት ቀደም ብሎ ስለሚጀመር
መዋእለ ህፃናት (Early Start
Kindergarten)



መዋኦላ ህፃናት መሄድ ለምን ያስፈልጋል?

መዋኦላ ህፃናት ልጆችን በትምህርት ቤት እና በህይወት ውስጥ ስኬታማ ለመሆን ዝግጁ ያደረጋቸዋል። በመዋኦላ ህፃናት ውስጥ ልጆች ጨዋታን በመጠቀም ቋንቋን፣ ቁጥሮችን እና ቅጣቶችን (ፓተርን) ይማራሉ። እንዲሁም ከሌሎች ጋር እንዴት መስማማት፣ መጋራት፣ ማዳመጥ እና ስሜታቸውን እንዴት መቆጣጠር እንደሚችሉ ይማራሉ። መምህራን ልጆች የማወቅ ጉጉት እንዲኖራቸው፣ ፈጠራን እንዲማሩ እና በልበሙሉነት እንዲማሩ ይረዷቸዋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሁለት ዓመት መዋኦላ ህፃናት ከአንድ የተሻለ ነው።

ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋኦላ ህፃናት ምንድን ነው?

ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋኦላ ህፃናት ስደተኛ ወይም የጥገኝነት ጠያቂ ቤተሰብ ላላቸው የሶስት ዓመት ሕፃናት በሳምንት ለ15 ሰዓታት በ19 ወይም በዝቅተኛ ክፍያ የመዋኦላ ህፃናት አገልግሎት ይሰጣል።

ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋኦላ ህፃናት ማመልከቻዎች የሚዘጋጁት በመዋኦላ ሕጻናቱ ነው። ቀደም ብሎ ለሚጀመር መዋኦላ ህፃናት ተብሎ የሚደሳመው ገንዘብ የሚከፈለው በቀጥታ ለመዋኦላ ሕጻናቱ ነው።

ልጄ ይህንን አገልግሎት መጠቀም ይችላል?

እርስዎ ወይም ልጅዎ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን የሚያሟሉ ከሆነ፣ ልጅዎ ይህንን አገልግሎት ማግኘት ይችላል

- የስደተኛ ወይም የሰብአዊ (ሂዮሚኒተርያን) ቪዛ ካላቸህ ወይም
- የስደተኛ ወይም የሰብአዊ ቪዛ በማመልከት ላይ ካላቸህ ወይም
- የአሁኑ ወይም ጊዜው ያለፈበት ኢሚካርድ (ImmiCard) ካላቸህ

ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውንም የማያሟሉ ከሆነ ነገርግን እርስዎ ወይም ልጅዎ ስደተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ከሆናቸህ ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ካላቸህ ልጅዎ አሁንም ይህንን አገልግሎት ሊያገኝ ይችላል።

ለልጅዎ የተለየ አስተያየት ተደረጎለት ይህንን አገልግሎት እንዲያገኝ ለመጠየቅ በአካባቢዎ ያለውን የትምህርት እና ስልጠና መምሪያ ቢሮ ያነጋግሩ። እንዲሁም እርስዎን የሚደግፍዎትን ማንኛውም ባለሙያ መምሪያውን እንዲያነጋግርልዎት መጠየቅ ይችላሉ።





ልጅን እንዴት ነው ማስመዘግበው?

ቀደም ብሎ የሚጀመር መዋእለ ሕጻናት በሁሉም የመዋእለ ሕጻናት መርሃ ግብሮች ውስጥ ብቃት ባላቸው መምህራን ይቀርባል። ከእርስዎ መኖሪያ ወይም ከአካባቢ ምክር ቤትም አጠገብ ያለውን መዋለ ህፃናት በማነጋገር ልጅዎን ማስመዘገብ ይችላሉ።

አስተርጓሚ የሚፈልጉ ከሆነ ለመዋእለ ሕጻናቱ ይህንን ይንገሩ። እነሱም ነፃ የስልክ ማስተርጓሚ አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላሉ።

ልጅዎን ለማስመዘገብ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ የትምህርት እና የሥልጠና መምሪያውን፣ ወይም ቀጥሎ ከተዘረዘሩት እና እርስዎን ከሚደግፍዎትን ማንኛውንም ባለሙያ መካከል አንዱን ይጠይቁ፡

- ድጋፍ ሰጪ ሠራተኛ (support worker)
- የመድበለ ባህል ሠራተኛ (bicultural worker)
- የእናቶች እና የሕፃናት ጤና ነርስ (maternal and child health nurse)
- የሚደገፍ የጨዋታ ቡድን አመቻችን (supported playgroup facilitator)።

ልጄ የአራት ዓመት ህጻናት ወደ ሚሄዱበት መዋእለ ህጻናት መሄድ አለበት?

አዎ። ቀደም ብሎ ከሚጀመር መዋእለ ሕጻናት በኋላ ልጅዎ አራት ዓመት የሆናቸው ህጻናት ወደ ሚሄዱበት መዋእለ ሕጻናት በነፃ ወይም በዝቅተኛ ክፍያ ሊሄድ ይችላል። ይህም ህጻናት ጥንካሬያቸውን ማዳበሩን እንዲቀጥሉ ይረዳቸዋል።



ስለ ቀደም ብሎ ስለ ሚጀመረው መዋኦል ሕጻናት ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?

- የሚከተለውን ድረ ገጽ ከከፈቱ በኋላ education.vic.gov.au ቀደም ብሎ ስለ ሚጀመረው መዋኦል ሕጻናት (Early Start Kindergarten) ይፈልጉ ወይንም
- ወደ አካባቢዎ የትምህርት እና ስልጠና መምሪያ ቢሮ ይደውሉ።

የአካባቢዎ ቢሮ አድራሻ

የአካባቢዎ ቢሮ (Regional Office)	አድራሻ
ሰሜን ምስራቅ ቪክቶሪያ (North-eastern Victoria) 1300 333 231	ቤናላ (Benalla) ወደንጋ (Wodonga) ዋንጋራታ (Wangaratta) ሲሞር (Seymour) ሻፐርተን (Shepparton) ግሌን ዌቫርሊ (Glen Waverley)
ሰሜን ምዕራብ ቪክቶሪያ (North-western Victoria) 1300 338 691	ቤንዲጎ (Bendigo) ሚልዲራ (Mildura) ስዋን ሂል (Swan Hill) ኮቦርግ (Coburg) ግሪንስቦር (Greensborough)
ደቡብ ምስራቅ ቪክቶሪያ (South-eastern Victoria) 1300 338 738	ሞ (Moe) ሊዮንጋታ (Leongatha) ዋራጉል (Warragul) ሴል (Sale) ቸልተንሃም (Cheltenham) ፍራንክስተን (Frankston) ዳንዲኖንግ (Dandenong)
ደቡብ ምዕራብ ቪክቶሪያ (South-western Victoria) 1300 333 232	አራራት (Ararat) ባላራት (Ballarat) ጅሎንግ (Geelong) ሆርሻም (Horsham) ዋርናምቦል (Warrnambool) ፍትስክረይ (Footscray) ኪሎር (Keilor)

በራስዎ ቋንቋ እርዳታ ለማግኘት:

- ወደ ብሔራዊ የትርጉም አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) በስልክ ቁጥር 131 450 ላይ ይደውሉ
- ከላየ የተጠቀሰውን የአካባቢዎን ቁጥር እንዲደውል አስተርጓሚውን ይጠይቁ
- የስልክ ጥሪውን ሲያደርጉ አስተርጓሚው እያስተረጎመ በስልኩ ላይ አብሮዎት ይቆያል።

